

ውሻ ወደ ትፋቱ እንዲመለስ.....

በአዲስ ተስፋ

ከላይ የተጠቀሰው ሃረግ የሚገኘው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ለመሆኑ ለምን ተጠቀሰ? ምን ማለትስ ነው? ትርጉሙን ለመረዳት አውዱን መገንዘብ ተገቢ ነው። አሁን ስለ አውዱ ባወራ ስብከት ይሆንብኝ ክርስቲያኖችን የሚመለከት ብቻ ተደርጎ እንዳይወሰድብኝ በጥሬው ለማብራራት እሞክራለሁ። አባባሉ አጭር ቢሆንም በውስጡ አምቆ የያዘው መልእክት ግን እጅግ በርካታ ነው። የመጀመሪያው ነገር የውሻን ባህርይ ማወቅ ማስፈለጉ ነው። ውሻ ቢታመምና የበላውን ማንኛውንም ነገር ሾሚት አድርጎ ቢያዎጣው አስገራሚ ላይሆን ይችላል። ይህ በሁሉም እንስሳት የሚፈጸም ጉዳይ ነው። አስደናቂው ነገር ተኝቶ ሾሚት ያደረገውን ሲረጋገጥ መልሶ መለሱ ነው። ይህ በእኛ በሰዎች ዘንድ እጅግ አስቀያሚ ብቻ ሳይሆን ነውርም ነው። በደልና ሃጢያት በተደጋጋሚ የሚፈጸም በመሆኑ ግን ከውሻ ባህርይ ጋር የሚመሳሰል ሆኗል። ለዚህም ነው ታላቁ መጽሐፍ ውሻ ወደ ትፋቱ እንዲመለስ ሃጢአትን ደግሞችሁ አታድርጉ በማለት የሚያስተምረን። ስለምህረትና ይቅርታ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዐብይ አህመድ የሚበቃንን ያክል አስተምረውናል። ለሚኒስትሮቻቸው ባዘጋጁቸው ስልጠናዎች፣ በሚዲያዎች በሰጣቸው መግለጫዎች ፣ በአለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ወርክሾፖች ባደረጓቸው ዲስኩሮች፣ በወጪ አገር ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ባደረጓቸው ንግ ግሮችና የተለያዩ አገሮች አማጽያንንና መንግስታትን ለማስታረቅ ባደረጓቸው የሽምግልና ሙከራዎች ሁሉ ሳይታክቱ ስለ ምህረትና ይቅርታ ብዙ ብለዋል። የረሃብተኛ ኢትዮጵያውያንን አጥንት የጋጡ በሰውነት ተራ ሳይሆን በአውረነት ባህርይ የሚታዎቁትን የቀድሞ ባለስልጣኖቻችንንም የተሻለች አገር እንድትኖረን የምንፈልግ ከሆነ ምህረትና ይቅርታ ማድረግ እንዳለብን በሚገባ አስተምረውን ነበር። እንዲያውም የራሳቸውን ፓርቲ ይቅርታና ምህረት የማያስፈልገው ሆኖ እያለ ህዝቡ እንደገና እድል በመስጠት ምህረትና ይቅርታ እንዳይረገገላቸው በምሳሌነት በማቅረብ በሚገባ ደሰኩ። ስርዐታቸው የበሰበሰ እንደነበር ፣ ፍት ህንና እኩልነትን የረገጠ የሰው ልጆችን ሙብት የደፈጠጠ ዲሞክራሲን በቃል እንጂ በተግባር የማያውቅ አድሎአዊ ዘረኛና ሙሰኛ እንደነበረ በአደባባይ ነግረውን እስረኞችን በመፍታት እውነተኛነታቸውን ሊያሳዩን ሞከሩ። በተለይም ኢትዮጵያን ወደ ታላቅነቷ እንመልሳለን በማለት ቃል መግባት ብቻ ሳይሆን ከእንግዲህ ማንም በወንጀልም ይሁን በሌላ የህግ ጥሰት የሚጠረጠር ሰው በቂ መረጃና ማስረጃ ሳይኖር እንደማይታሰር ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ነገሩን። ህግና ህግ ብቻ አገራችንን እንደሚመራ ዲሞክራሲና ፍት ህ ብቸኛ አማራጮችን እንደሆኑ እኩልነትን ለማስፈን እንደሚሰሩ ሲምሉና ሲገዙቱ መሰረቱ ግን ምህረትና ይቅርታ መሆን እንዳለበት አሳሰቡን። በአንድ በኩል ህዝቡ የጠላትንና ዘረኛ ብሎ የሰየማትን ህወሃትን በውስጡ ወይራ ንግ ግራቸው ሻንቆጥ ሲያደርጓት እስካሁንም ድረስ አሜሪካ ከሽብርተኝነት መዝገቧ ያልሰረዘቸውን አንግን ግን ይቅርታ አድርግን ምህረት እንድንሰጠው ተማጽኑን ። በወኪሎቻቸው ኤርትራ ድረስ በመሄድም አንግ በሰራው ወንጀል እንደማይጠየቅ ባማድረግ ብቻ ሳይሆን ለወታደሮቹና ለፖለቲካ መሪዎቹ የተለየ ጥቅምና ድጋፍ ለማድረግና ለመስጠት ቃል በመግባት ህዝባችን አጥንቱን እንዲጋጥ ሁኔታዎች ተመቻቹ። የአንግ ወደሃገር ቤት መግባት የእነ ጃዋር መሃመድ የጀግና አቀባበል መደረግና የእነ ታከለ ኡማ በ አዲስ አበባ መሾም በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀልና መገደል አሁንም ምህረትና ይቅርታ ስለሚያስፈልገው ይህንን ያለ መታከት እንድናደርገው በገደምዳሜ ብቻ ሳይሆን በግልጽ እየተነገረን የለውጡ ሃዋርያት የተባሉትን ብቻ እንድንሰማ ተደረገ። ኢንጅነር ስመኘው በቀለ በጠራራ ጸሃይ በ አደባባይ በጥይት ተደብደቦ ተገደለ። ምክንያቱን ማጣራት ተገቢ አይደለም ይቅርታና ምህረት ያስፈልጋል በማለት ለገዳዮች ይቅርታ እንድናደርግ ከመሰበኩ በፊት በወቅቱ የፖሊስ ኮሚሽነር የነበሩት አይናቸውን በጨው አጥብው ሰውየው ራሱን ገደለ በማለት እንድናምናቸው ተማጽኑን። የቡራይ ወገኖቻችን ሲጨፈጨፉ አለምን ጉድ የሚያሰኝ ድርጊት የነበረ ቢሆንም ድርጊቱ ፈጽሞ የማይመለከታቸውን በሺህ የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ወጣቶችን ማሰርና በመጨረሻም ከዎራት እንግልት በኋላ ሲፈቱ ያለጥፋታቸው ለምን የሚል ጥያቄ የተጠየቁት እኝህ የምህረትና ይቅርታ ኤክስፐርት ወጣቶቹ ያለ አግባብ መታሰራቸውን ለለውጡ የከፈሉት መስዋዕትነት እንደሆነ ይቁጠሩ በማለት በሚፈጸም የትኛውም ኢፍትሃዊ ድርጊት ይቅርታና ምህረት ከማድረግ ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌለን በሚገባ አስጠኑን። ይህ ሁሉ የምህረትና ይቅርታ አስተምህሮ ፈጽሞ

ባልከፋ ነበር። ፈረሃ እግዚአብሔር መሰረቱ ለሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምህረትና ይቅርታ የኖረበትና የሚያውቀው ነው። ይቅርታ የሚያደርገው ግን በዳዩ ጥፋቱን አምኖ ቅጣቱን ለመቀበል ዝግጁ ሲሆን ይቅርታም ሲጠይቅ ነው። ምህረት የሚያደርገውም ጥፋቱ ብሚሰረጃና በምስክርነት ተረጋግጦ ለተፈረደበት ነው። ይህ ይህብረተሰባችን ጠንካራ እሴት ጣሊያን ሃገራችንን በወረረችበት ጊዜ ሞት የሚገባውን የጠላት ጦር ከተማረከ በኋላ በመንከባከብና ሰብዓዊ ድጋፍ በማድረግ ሲገለጥ አለም ተደንቆ ነበር። ዛሬም ዐብይ አህመድ ይዘውልን የመጡት አዲስ ነገር አልነበረም ። ቢሆንም አተገባበሩ ግን መስመሩን የሳተ ብቻ ሳይሆን አይኑን ያፈጠጠ አድሎአዊ ከመሆኑ ባሻገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃላቸውን የካዱበት የተፋትንም የላሱበት ሂደት ሆኖ ቀጥሏል። የአዲስ አበባ ባለ አደራ በርድ አባላትና ደጋፊዎች ከያሉበት እየታደኑ የሚታሰሩበትና ያለፍርድ የሚማቅቁበት መንገድ በየትኛው የፍትሃዊነት አተገባበር መንገድ ይሆን? ነው ወይስ ሰው ከነነፍሱ ገደል ውስጥ የጨመረ አረመኔ የፖለቲካ ቡድን በይቅርታና ምህረት ሰበብ ጥፋቱን አምኖ ሳይቀበል የምትቀበለዎ አገር አንደበታቸውንና ብእራቸውን ብቻ በመጠቀም ለአዲስ አበቤ ፍትህ በማለት ለጮሁ ምስኪኖች ቦታ አጣች?

አብያተ-ክርስቲያናት እንዲቃጠሉና አገልጋዮቻቸውም እንዲገደሉ በርካታ ባንኮች እንዲዘረፉና ወጣቶች ክልል የመሆን ጥያቄያቸው ካልተመለሰ የሃይል እርምጃ እንዲወስዱ በቀጥታም ሆነ በተዘወወረ የሚለፍፍ ሚዲያ በህዝብ ሃብት ድጋፍ እንዲደረግለት ከመደረጉ በተጨማሪ **ወንጀለኛ ጋዜጠኖቹን** እየተንከባከበ ያለ መንግስት **የዐማራን ብሶት ዘገባችሁ ስለዚህም ሽብርተኛ ናችሁ ብሎ ሊያስር እንዴት ሞራሉን አገኘ?** በአነግ ስም መላው የአድሞ ወጣት ሲታሰር ሲገረፍ ሲገደል ኖረ ከእንግዲህ ማሰር መግደልና መሳደድ መቆም አለበት ከእግዲህ ማስረጃና መረጃ ሳይያዝ አንድም ዜጋ አይታሰርም ያሉት የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስቴር ምነው ዛሬ **መላውን የዐማራ ወጣት** አብን ደግፈሃል፤ **የአብን አባል ሆነሃል** ፤ ፋኖን አሞካሽተሃል እያሉ በሻማ እየፈለጉ ማሰሩንና ያለፍርድ ማንገላታቱን በሰፊው ተያያዙት? **ቃልዎን መብላት ወደትፋት መመለስ ነው።** ዐማራ አንድ **ክርቲያን ታደለ** ብቻ ያለው መስሎዎት ከሆነ መራራ እውነት ልንገርዎ። በእያንዳንዱ ክርስቲያንም ሆነ ሌሎች ዐማራ ፖለቲከኞች፣ምሁራንና ባለሃብቶች እስር ቤት በሚያድሩባት ቀን ቁጥር በሽዎች የሚቆጠሩ ሌሎች በቁጭት እየተፈለፈሉ ያድራሉ። **አራት** በሞቱት የክልሉ መሪዎች ምትክ በብዙ ሺህ እጥፍ መሪዎች ተወልደዋል። **ማስረጃ ሰጤና ዘመን ካሴ** ሁለት የዐማራ ሰቆቃ ከስሩ የገባቸው ወጣቶች ናቸው። እነዚህ ወጣቶች በተሳደዱና በታደኑ መጠን ግን በየቀኑ በርካታ ዘመን ካሴዎችና ማስረጃ ሰጤዎች በመወለድ ላይ ናቸው። የአገሬ ሰው የተባለውን ለማመን ሰው መሆኑን ብቻ መለኪያ በማድረግ ይቀበላል። ወሻውንም የሚያምንበት ልኬት አለው። ውሻውን በሁሉም ነገር ግን አያምነውም። ለምን ቢባል ውሻ ወደ ትፋቱ ይመለሳልና። ጠቅላይ ሚኒስትራችን አድሎአዊ መሆንም ብቻ ሳይሆን ውሻ ወደ ትፋቱ እንዲመለስ አክ እንትፍ ያሉትን የድርጅትዎን ወንጀልና በዐማራ ላይ ሲፈጽሙ የኖረውን ተንኮል፣ እስር ግድያና ማሳደድ በተቀነባበረ መልኩ እንዲቀጥል ማድረግ ይመኑኝ ከሚገምቱት በላይ ዋጋ ያስከፍሎታል። **ሰው የዘራውን ያንኑ እንደሚያጭድ ከእኔ ይልቅ እርስዎ ጥንቅቀው ያውቃሉ።** ከግራም ሆነ ከቀኝ የታጀቡ ቢመስለዎትም አጃቢዎችዎ ራሳቸው ይነሱብዎታል። ፈጣሪ ለእውነት፣ ለፍትህ ለሰው ልጆች ሁሉ እኩልነት እንዲሰሩ እድሉን ቢሰጥዎትም ለይተው የዐማራን ህዝብ በመበቀል ላይ ያሉ የመስላል። ጊዜው አልረፈደም፣ ስህተቶችዎን ማረም የሚችሉበት ጊዜ ዛሬም አለዎት። ወሻ ወደ ትፋቱ እንዲመለስ እንዲሁ በማድረግ የሚቀጥሉ ከሆነ ግን ወዮ ለቡድንዎ ከዚህ በኋላ የሚነሳው የህዝብ ማእበል ገለባውን ሁሉ የሚበላ እሳት እንደሚሆን አይጠራጠሩ። እያሳደዱ፣ እያሰሩና ግፍ እየሰሩ ያሉት ከ40 ሚሊዮን በላይ በሆነው የዐማራ ህዝብ ላይ መሆኑን ወደ አቅልዎ ተመልሰው ያስቡ።

ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ከመሰሪዎች ይጠብቅ!

ሴፕቴምበር 2019